

# ታጋይ አበበ ካሴ ስለ ግንቦት 7 ምን አለ? (ጌታቸው ሸፈራው)

September 14, 2018

~”ድርጅቱን የሚመሩት ሰዎች ለአማራ ህዝብ ከህወሐት ያልተናነሰ ሴራ ያላቸው ለመሆኑ የእውነት ምስክርነቱን እሰጣለሁ።”

~”ሲደራጅ ስለ አማራ የሚንጫጩት ምን ፈልገው ነው?የአማራው መደራጀት ሌት ተቀን ያንገበገባቸው ምክንያቱ በአማራው ስም፣ትክሻና ሞት ስልጣን ላይ ለመቆናጠጥ የነበራቸውን ህልም ስለሚበላሸባቸው ነው።”



አበበ ካሴ

የቀድሞው የአርበኞች ግንቦት 7 ታጋይ አበበ ካሴ

(ጋዜጠኛ አባይ ዘውዱ እንደጻፈው)

የነፃነትና የፍትህ አርበኛው አበበ ካሴ ግንቦት ሰባት በጠላትነት ነው የሚያየኝ ሲል ተናገረ

በውስጥም በውጭም ላላቸው ለመላው የአማራ ህዝብ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳቸው በማለት ንግግሩን የጀመረው አበበ ካሴ ግንቦት ሰባቶች ከትናንት ጀምሮ ይዘውት የተነሱትን ክፋትና ተንኮላቸውን ስለማውቅ እንዳላጋልጥባቸው በጥላቻና በጠላትነት ፈረጀውኛል ብሏል።

ድርጅቱን የሚመሩት ሰዎች ለአማራ ህዝብ ከህወሐት ያልተናነሰ ሴራ ያላቸው ለመሆኑ የእውነት ምስክርነቴን እሰጣለሁ ብሏል።

“እናንተ የትግል ባህርይ ያላቸው ሰዎች አይደሉም” ስለምላቸው አንግባባም ነበር፣ ከእኔ እስር በስተጀርባም ሴራ አለ በማለት ተናግሯል።

እንደ አብነት ሻለቃ ገብርየ ለምን እንደተገደለ “እነ ናአምን ዘለቀና ብርሀኑ” እንዲነግሩት ጠይቋል።

ከስልጣን ሽኩቻና ከሴራ አንፃር የታሰሩ፣ ተላልፈው ለጠላት የተሰጡና የተገደሉ የአማራ ልጆች መኖራቸው ታውቆ አመራሮች በህግ ተጠያቂ መሆናቸው ሊዘነጋ አይገባም ብሏል።

አማራ ሲደራጅ ስለ አማራ የሚንጫጩት ምን ፈልገው ነው? የአማራው መደራጀት ሌት ተቀን ያንገበገባቸው ምክንያቱ በአማራው ስም፣ ትክክልና ሞት ስልጣን ላይ ለመቆናጠጥ የነበራቸውን ህልም ስለሚበላሽባቸው መሆኑን ተናግሯል።

አማራ ከልጆቹ ፕ/ር፣ ዶ/ር፣ ሙህር አለው፣ አስተማሪ እንጅ ተማሪ አይደለም ይህ ሊታወቅ ይገባል ብሏል። ከአሁን በኋላ አማራን ማንም ሊጠመገዘው፣ ሊወዘውዘውና ሊዘውረው አይገባም ራሱን ችሎ መቆም አለበት በማለት እንዳንዘናጋ አሳስቧል።

በየጫካው፣ በዱርና በገደሉ ላሉ ለነፃነታችን ነፍጥ ያነሳቸው ወገኖች በሙሉ የወጣቸውበት ጥያቄ አልተመለሰም፣ በመሆኑም በተራ ፕሮፖጋንዳና በትንሽ ጥቅማጥቅም ሳትታለሉ ታሪካቸውን እንደጠበቃቸው ከህዝባቸው ጋር ተሰልፋቸው ሙቱ ሲል ጥሪ አስተላልፏል።

ስብእናየን በጥቅም አሳልፌ አልሰጥም፣ የአማራ አፅም ካረፈበት የእኔም አፅም ያርፋል፣ አያቶቹ የከፈሉትን ዋጋ እኔም ለመክፈል ዝግጁ ነኝ፣ አለመንገዴ በመሄድ ግን ጊዜያዊና ታሪኬን አላጠፋም ብሏል።

የአማራ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም፣ ከተወሰደበት መሬት ላይ ሆኖ የተለያዩ ስልጠናዎች እየተሰጠና ህወሐት መጋዘን ከፍቶ መሳሪያ እያከፋፈለ መሆኑ እየታወቀ አማራ መታጠቅና ሱሪውን ማጥበቅ እንጅ ስለምን ጀሌ መሆን አስፈለገው ሲል ጠይቋል።

ስለ ግንቦት ሰባት ውስጠ ሚስጥር እኔ ነኝ የማውቀው፣ መደበኛና አስመሳይ ጠላት አለንና ስለ እውነትና ለአማራው አንድነት ታገሉ፣ ማንም እንዲጋልባቸው ግን አትፍቀዱ ሲል አሳስቧል።

ዛሬም እንደ ትላንቱ በተለያየ ቦታ አማራ እየተፈናቀለና እየተገደለ ነው፣ ህወሓትም በቤንሻንጉልና በሌሎች አካባቢዎችም ሴራ እየጠነሰሰ እየገደለና እያስገደለን ይገኛል። ዝምታው ይሰበር፣ መልስ ሊሰጥ ይገባል በማለት ተናግሯል።

“የአማራ ሆዳም ጥቅም ፈላጊዎች” ከአሁን በኋላ በወገኖቻችን ደም ላይ የተመሰረተው አካሄዳቸው ከባድ ዋጋ እንደሚያስከፍላቸው አውቃቸው ወገንን ከሚሸጥ ብልሹ ድርጊታቸው እንድትቆጠቡ ሲል ጥብቅ መልዕክት አስተላልፏል።

አበበ ካሴ እንደገለጸው አማራ ኩሩ እንጅ ለማኝ አይደለም፣ እባካቸው በኩራት ተከብራቸው ሙቱ ሲል መክሯል።

የክልሉ ሀይሎችም የራሱን ወገን ከማሳደድና ከመግደል ወጥተው እየተገደለ ካለው ወገኖችን ከአማራው ጎን ተሰልፈው ህዝቡን እስካልታደጉ ድረስ ከጠላታችን ከህወሓት ለይተን ለማየት እንቸገራለን በማለት ተናግሯል።

ታዲሰናል ለውጥ አምጭ ነን እያሉ የአማራ ህዝብ ከባድ የህይወት መስዋዕትነት የከፈለበትን ለውጥ አሳልፈው ለህወሓት እያስረከቡ ያሉ አማራን ከመታሰር፣ ከመፈናቀልና ከመገደል ያላዳኑ አካላት አካሄዳቸውን በውል ሊፈትሹና አቋም ሊይዙ እንደሚገባ ተናግሯል።

በአማራ ህዝብ ላይ ጣታቸውን መቀሰራቸውን እስካላቆሙ ድረስ በየጊዜው ካርድ ከመምዘዝ የማልቆጠብ መሆኔን እንዲያውቁት እፈልጋለሁ ብሏል።

አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ በተለያየ መድረክ አይቻቸዋለሁ ፣ ስለ አማራው አይደለም ለመስራት ለማውራት አይመቻቸውም።

በአጠቃላይ የግንቦት ሰባት መሪዎች አማራ ትክሻ ላይ ተሰቅለው ስልጣን ለመያዝ የሚያደርጉት እኩይ አካሄድ እንዳላቸውና ጠንከርና ነቃ ያለ አማራ እንደማይፈልጉ ተናግሯል።